

ማነው ባለሳምንት?

እንደ አፄ ቴዎድሮስ ዩሐንስ ምኒልክ፤
 ሞቶ አንገትን ሰጥቶ የሚሰራ ታሪክ።
 እንደ አብዲሳ አጋ፤ ዘርዓይ ደረሰ ባልቻ፤
 ጠላት አሳፈሪ ተናንቆ ለብቻ።
 እንደ አቡነ ጳጥሮስ በላይም ዘለቀ፤
 ገርማሚ መንግስቱ በሞቱ የዐደቀ።
 ሀገር፤ ወገን ወዳድ ስምን የሚያስጠራ፤
 ማነው ባለ ሳምንት ታሪክ የሚሰራ።
 የኢትዮጵያ ልጆች የሕዝቦችዋ ወገን፤
 መራራ፤ አንዳርጌ፤... በቀለ ተመስገን፤
 አንዱ ዓለም የሚሆን እስክንድር ሰርገን።
 ቂም በቀል ጥላቻ ውርዴ የሌለበት፤
 ኢትዮጵያዊ ዜጋ ማነው ባለ ሳምንት ?
 ያለፈውን ጀግና የሚተካ ጎበዝ፤
 ፈረሰኛ ትውልድ ጦር ጎራዴ እሚመዝ፤
 በሰራዊት ብዛት ሀይል የማይታመን፤
 እንደወርቅ በእሳት ተቃጥሎ የሚፈተን፤
 ስቃይ መከራ ሞት ፈርቶ እማይበተን።
 ልክ እንደጌዴዎን ድል አድራጊ ጀግና ፤
 ጠብቆ የሚያስጠብቅ የሀገር ህልውና።
 ነባራዊ ሁኔታ ... ቦታ ያገናዘበ፤
 አንዳራዊ ሂደት ወቅቶች ያናበበ።
 በእውቀት ችሎታው መጥቆ የሰለጠነ፤
 ዘመኑን የዋጀ ለዓላማ የታመነ።
 እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል የማይል፤
 ገጥሞ ተፎካክሮ ሽንፈት የሚቀበል።
 በጭፍን ወግኖ፤ በጭፍን የማይነቅፍ፤
 በሕዝባዊ አመድ ተማምኖ የሚደገፍ።
 ማነው ባለ ሳምንት ?
 እኔ ነኝ ባይ በእውነት።
 ከልብ ተደድቶ ንስህ የሚገባ፤
 የበደል ይቅርታን አግኝቶ የሚረባ።
 ወይ እንደ ፈርኦን ልቡ የደነደነ፤
 በትዕቢት ታጅሮ ራሱን ያልኮነ።
 ዛሬም ሰው ለማጥፊት ሴራ የሚጎነጉን፤
 ክፉ ከፍን እንጂ የማይፈልግ ደጉን።
 የዘራውን አጭዶ ከምሮ እሚወቃ፤
 በሰፈረው ቁና ተሰፍሮ የሚያበቃ።
 ከአለፈ ስህተት ጥፋቱ የማይማር፤
 በቆፈረው ጉድጓድ ገብቶ የሚቀበር፤
 ሂሳብ ማወራረድ መክፈሉም የማይቀር፤
 ማነው ባለ ሳምንት፤ ሙት የማይቀየር።
 ጊዜ ባለፈበት ዱሮ በሬ የማያርስ፤
 አርጅቶ ያፈጀውን አሮጌ እማያድሱ።
 በዘር፤ የጎጥ ሉጋም የማይቁነጠነጥ፤

የሃይማኖት ካባ ደርቦ የማይሸቅጥ።
 የወሬ ቋት ወናፍ አርበኛ ያልሆነ፤
 በመሰሪ ተንኮል ብልጠት ያልተካነ።
 ለድል አጥቢያ አርበኝ ቀዳዳ የሚያሳጣ፤
 ሙሰኛ ዋልጌውን በሕግ የሚያሰቀጣ።
 የዘር በላይነት ስርዓት ለመለወጥ፤
 የተስፋ ብርሃን ሻማ ሆኖ የሚቀልጥ።
 የተዳፈነ እሳት መንፈስ ጠንካራ፤
 በሰው ያልታወቀ የታጋዮች አውራ።
 አድር ባይ ፤ ክዶ በል ፤ ወላዋይ
 የሚያወግዝ፤
 ሙሴ፤ ገድለ ሙሴ... ድቀውን የሚይዝ።
 እኔ ነኝ የምትል ማነህ ባለ ሳምንት?
 እራስክን አዘጋጅ ለመክፈል መስዋእት።
 በሀገር የመጣውን በታታኝ አደጋ፤
 እንደ አብይ ተጋፍጦ በዘዴ የሚዋጋ፤
 ብልህ የጦር አዝማች ለለውጥ የሚተጋ፤
 እንቢኝ በቃ አሞናል አሻፈረኝ ሚል፤
 የተጠየቀውን መሰዋዕት የሚከፍል።
 አሰቸኹታይ ጊዜ አዋጅ... ወዘተን የሚያሸር፤
 በሀገር ህልውና የማይደራደር፤
 የግፍ አገዛዙን ቀንበር የሚሰብር፤
 በልዩነት መሀል አንድነት የሚፈጥር፤
 እንደ ሰንደቃችን ተውለብልቦ እሚያምር፤
 መልካም ህያው ስራው መቼም የሚዘከር፤
 ማነው ባለ ሳምንት?
 እኔ ነኝ ባይ በእውነት።
 ብሔራዊ እርቅን ... ሰላምን አውርዶ፤
 ቂም በቀል ጥላቻን ከህዝብ አስወግዶ፤
 በበቂ ዋስትና ጥሪ እያስተጋባ፤
 ከሀገር ወጡትን መልሶ የሚያስገባ።
 የእውነት ዲሞክራሲ ፍትህ የሚያሰፍን፤
 በህዝቡ ተመርጦ ታማኝ መሪ የሚሆን።
 ሰብአዊ እኩልነት መብትን አስከባሪ፤
 በዜጎች ነጻነት እናት ሀገር አኩሪ፤
 መስዋእትነት ከፍሎ ዳግም ታሪክ ሰሪ፤
 ማነው ባለ ሳምንት የኢትዮጵያ መሪ?
 እኔ ነኝ በሚልሽ ለዘለዓለም ኑሪ፤
 አባ ቢያ ፈርዳ፤
 ሜ ጉሉፊ ኢንጂዳ፤

ሽመልስ ተሊላ ከኤድመንተን ካናዳ።

[ኢትዮ-ሚዲያ](#) - June 3, 2018